

የዩ.ኤስ. ዜጋ ላልሆኑ የብቁነት መስፈርቶች

የዩ.ኤስ. ዜጋ ያልሆኑ የገሪ መታወቂያ (REAL ID) የሚያሟላ የዲ.ሲ. የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት ለማግኘት የሚገባው የዲ.ሲ. ዲኤምቪ አገልግሎት ማእከል ጋር መሄድ ይችላሉ።

- በሀገር ውስጥ ደህንነት- የዳይጅት ስቴትስ ዜግነት እና ስደተኞች አገልግሎት (Department of Homeland Security-United States Citizenship and Immigration Services (USCIS)) የታተመ የይፋ (አፍሻል) ሰነድ (ማለትም፡ ፓስፖርት፣ ቪዛ፣ I-94 እና ደጋፊ ሰነዶች)
- አመልካቹ የመቆያውን ጊዜ ለማራዘም ማመልከታቸውን የሚያሳይ ወይም የኢምግራሽን ሁኔታው ማመልከቻው እየታየ መሆኑን የሚያሳይ የዩ.ኤስ.አይ.ኤስ የአርምጃ ማስታወቂያ (USCIS Notice of Action) ደብዳቤ። ደብዳቤው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ የታተመ መሆን አለበት።

የዩ.ኤስ. ዜጋ ያልሆኑ የጉብኝት ቪዛ መደብ (ማለትም፡ B, C, D) ያላቸው በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ የገሪ መታወቂያ (REAL ID) የዲ.ሲ. መንጃ ፈቃድ፣ የመታወቂያ ወረቀት ወይም የለማጅ ፈቃድ ለማግኘት ብቁ አይደሉም።

የዩ.ኤስ. ዜጋ ላልሆኑ የማንነት እና ያሉበትን ሁኔታ ማረጋገጫ

ከሚከተሉት ዝርዝሮች ውስጥ የመረጃውን ምንጭ ሰነድ (source document) ማቅረብ አለበት። የዩ.ኤስ. ዜጋ ላልሆኑ ማንነትን ማረጋገጫን ለማሟላት ዲኤምቪ (DMV) ከታች ከተዘረዘሩት ውጪ ሰነዶችን አይቀበልም።

የዩ.ኤስ. ዜጋ ያልሆኑት ከሚከተሉት መሀል አንዱን ማቅረብ አለባቸው እናም ዋናውን (ኮፒ ሳይሆን) ማቅረብ አለባቸው (በቪዛ አይነት/ ክፍለ ላይ ተመስርቶ)።

- ቪዛ እና የቆይታን ጊዜ የሚያሳይ I-94 ያለው የሚሰራ ፓስፖርት። ከዚህም በተጨማሪ፣ ለቪዛ አይነቶች የሚያገለግሉ የሚከተሉትን ሰነዶች፡
 - I-20 (F ቪዛ ክፍል)
 - DS-2019 (J ቪዛ ክፍል)
 - የዲፕሎማቲክ ኢሙኒቲ እንደሌለ የሚያሳይ የዩ.ኤስ. ስቴት ዲፓርትመንት ደብዳቤ (A ቪዛ ክፍል)
 - የዲፕሎማቲክ ኢሙኒቲ እንደሌለ የሚያሳይ የዩ.ኤስ. ስቴት ዲፓርትመንት (U.S. State Department) ደብዳቤ እና መሾምን የሚያሳይ የቅጥር ማረጋገጫ ደብዳቤ (G ቪዛ ክፍል)
 - የሰራ መታወቂያ (I ቪዛ ክፍል)

- የስራ ፈቃድ ካርድ (Employment Authorization Card)
- ቋሚ የመኖሪያ ካርድ (Permanent Resident Card)

ክፍያ

የመንጃ ፈቃድ (አዲስ/ማሳደስ)	\$47
የግዜያዊ መንጃ ፈቃድ	\$20
የለማጅ ፈቃድ	\$20
የመሽጋገሪያ (provisional) ፈቃድ	\$20
የመታወቂያ ወረቀት (አዲስ/ማሳደስ)	\$20
ግልጣጭ (Duplicate)	\$20
እድሜያቸው 65 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ የመታወቂያ ወረቀት (አዲስ/ማሳደስ ብቻ)	ነፃ

ጠቃሚ መረጃ

የዲኤምቪ (DMV) ዜና

በአካል ተኪዶ የሚደረግ የተሽከርካሪ ምዝገባ ማሳደስ ቀርቷል እናም ደንበኞች ማሳደስ የሚችሉት።

በኢንተርኔት (አን ላይን) በ www.dmv.dc.gov ወይም

በፖስታ በ P.O. Box 90120 Washington, DC 20090



ዲ.ሲ. ዲኤምቪ (DC DMV) ወደ ማእከላዊ የማተሚያ ሂደት ተሸጋግሯል እናም የመንጃ ፈቃዶችን እና የመታወቂያ ወረቀት እዛው ማተም አቁሟል። ደንበኞች ለ45 ቀናት የሚሰራ የግዜያዊ የወረቀት ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት ያገኛሉ። አዲሱ የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት በመዝገቡ ውስጥ ባለው አድራሻ በፖስታ ለደንበኞች ይላካል።

ማስታወሻ፡ አጀንሳው ወደ ፖ. ሳፕን አድራሻ ፖስታ አይልክም።

ለዲኤምቪ (DMV) አገልግሎት ቦታዎች እና ቅጾች/ማመልከቻዎች/ህትመቶች ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ። www.dmv.dc.gov ወይም ስተጨማሪ መረጃ በ 311 ወይም 202-737-4404 ይደውሉ።

በመንጃውም በዲ.ሲ. መንግስት ኤጀንሲ ወይም ሹም የሚደረግ ባህሪዎችን፣ ማጭበርበርን፣ ወይም ያላግባብ መጠቀምን ለመጠቀም የዲ.ሲ. ጠቅላላ መርማሪ ቢሮ (Office of the DC Inspector General) ጋር በ 1-800-521-1639 ይደውሉ።



ሰነድ ተቀባይነት መስፈርቶች

የማመልከቻ ሂደቶች

የገሪ መታወቂያ (REAL ID) የሚያሟላ የመንጃ ፈቃድ እና የመታወቂያ ወረቀት

የገሪ መታወቂያን የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ወረቀት ማመልከቻ ሂደትን ለመረጃም እዚህ በራሪ ወረቀት ላይ ከተዘረዘሩት ክፍሎች መሀል ከሚመለከቱት የሚጠየቁትን ሰነዶች በሙሉ ማቅረብ አለበት።

የቀረቡት ዋና (ኮፒ ያልሆኑ) የማስረጃ ወረቀቶች በሙሉ አንድ አይነት ስም ማሳየት አለባቸው።

